

FAMIS: የሽርጂኒያ ጤና ለልጆች የመድሃን ፕሮግራም

ኪሰዎን በማይጎዳ መልኩ ልጆቻዎ ሊያገኙት የሚገባ የመድሃን ሽፋን

1. FAMIS እና FAMIS Plus ምንድን ናቸው?

FAMIS ለልጆች ተዘጋጅ የሽርጂኒያ የጤና መድሃን ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ የጤና መድሃን ሽፋን ለሌላቸው ልጆች ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎቶችን ይሰጣል።

FAMIS Plus ለልጆች ሜዲካይድ (Medicaid) የሽርጂኒያ ስያሜ ነው። FAMIS Plus ትላልቅ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚሰጥ ሲሆን ዝቅተኛ ወይም ምን የገቢ ምንጭ በሌላቸው ቤተሰቦች ውስጥ ለሚኖሩ ልጆች ሽፋን ይሰጣል። ልጆቹ የጤና መድሃን ሽፋን ያገኙ ቢሆንም እንኳን።

ሽፋን ለማግኘት ሲያመለክቱ ልጆቻዎ የFAMIS እና የFAMIS Plus አገልግሎቶችን ለማግኘት ግምት ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል።

2. ምን ምን ሽፋን ይሰጠዎል?

FAMIS እና FAMIS Plus ልጆቻዎ በሚከተሉት ዙሪያ ሽፋን እንዲያገኙ ያስችላሉ፡

- ዶክተር ጋር የሚደረጉ ጉብኝቶች
- የሆስፒታል እና የድንገተኛ ህክምና
- ጥሩ የልጅ እና ጥሩ የህጻን ምርመራዎች
- ክትባቶች
- የመድሃኒት ትህዛዞች
- ምርመራዎች እና ኤክስ ሬዎች (x-rays)
- የአይንና የጥርስ ህክምናዎች
- የአይምሮ ጤና ህክምና
- እና ተጨማሪ ሌሎች....

በFAMIS እና በFAMIS Plus ቤተሰብዎ ወርሀዊ ወይም አመታዊ ወጪዎች አይኖሩበትም። FAMIS ለተመዘገቡ ልጆች ብቻ ለተወሰኑ የህክምና አገልግሎቶች (\$2 ወይም \$5) ቋሚ ክፍያዎች ይኖራሉ።



3. ማን ያሟላል?

የሚከተሉትን የሚያሟሉ ልጆች የFAMIS ወይም FAMIS Plus አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ፡

- በሽርጂኒያ የሚኖሩ
- ከ19 አመት እድሜ ብታች የሆኑ
- የU.S. ዜጎች (የተወሰኑ ዜግነት የሌላቸውም ሊያሟሉ ይችላሉ)። የወላጅ ዜግነት ከግምት ውስጥ አይገባም።
- የተወሰኑ የገቢ መስፈርቶችን የሚያሟሉ (ከሰር ይመልከቱ)

የFAMIS የገቢ ወሰን (ጠቅላላ ገቢ)*

የቤተሰብ መጠን	ወርሀዊ	አመታዊ
1	\$2,201	\$26,404
2	\$2,976	\$35,711
3	\$3,752	\$45,018
4	\$4,528	\$54,325
5	\$5,303	\$63,632

*ከ January 13, 2021 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለ የገቢ ወሰኖች በየአመቱ ማስተካከያ ይደረግባቸዋል። ተጨማሪ መመሪያዎችን ለማግኘት ይደውሉ።

የተመዘገቡ ልጆች ያሏቸው ስደተኛ ቤተሰቦች የህግ ክስ አይመሰረትባቸውም። FAMIS ወይም FAMIS Plus አገልግሎቶችን ማግኘት ቤተሰቦች የU.S. ዜግነት ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት አያስተጓጉለውም።

4. እንዴት አመለካታለሁ?

ለFAMIS እና FAMIS Plus ለማመልከት ቀላል ነው። ከክፍያ ነጻ በሆነው 1-855-242-8282 መደወል ብቻ። አስተርጓሚዎች አሉ። የመረጡትን ቋንቋ የሚናገር ሰው በመያዝ ተወካዮቻችን ከእርስዎ ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ።

ወይም በኢንተርኔት ላይ ለማመልከት በዚህ አድራሻ ይግቡ commonhelp.virginia.gov

አካባቢዎ ባለ የማህበራዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት (Department of Social Services) በኩልም ማመልከት ይችላሉ።

በሚያመለክቱበት ወቅት ለሚያስፈልግዎት የሰነዶች ዝርዝር ለማወቅ www.coverva.org በመጎብኘት "Apply page" የሚለውን ይጫኑ። የU.S. ዜግነት ከሌልዎ የልጆቻዎን የስደተኝነት ሁኔታ በተመለከተ ማስረጃ ይጠየቃሉ። ልጅዎ U.S. ዜግነት ካለው በማመልከቻው ላይ የልጅዎን የማህበራዊ ዋስትና ቁጠር (Social Security number) እንዲያስቀምጡ ይጠየቃሉ።